

# Lam

## Chapter 1

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

ሕጻናት	በጎሳት	ገጭት	ቅልጠጥ	ከገጥ	ከጎሳት	ገጭት	ከገጥ	ቅጥር	ሕጻናት	1
princess	-ያ-ሕዝቦች	ብዙ	መበለት	-እና-ሆነ	-ያ-ሕዝብ	ብዙ	ከተማ	alone	ተቀመጠ	How
<a href="#">H8282</a>			<a href="#">H0490</a>	<a href="#">H1961</a>				<a href="#">H0910</a>	<a href="#">H3427</a>	
				ዕ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	
				—	-ለ-ግብር-	-እና-ሆነ	among-the-provinces			
					<a href="#">H4522</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H4082</a>			

አሌፍ። ሕዝብ ሞልቶባት የነበረች ከተማ ብቻዋን እንዴት ተቀመጠች። በአሕዛብ መካከል ታላቅ የነበረች እንደ መበለት ሆናለች፤ በአውራጆች መካከል ልዕልት የነበረች ተገዢ ሆናለች።

ገጥ	እግር	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	2
—	-እና-የለም	-እና--ያ--cheeks	-በ	and-her-tears	ሌሊት	-እና-አለቀሰ	-እና-አለቀሰ			
	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H3895</a>		<a href="#">H1832</a>	<a href="#">H3915</a>	<a href="#">H1058</a>	<a href="#">H1058</a>			
ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	
ገጥ	—	-እና-ሆነ	—	in-የእሱ--betraying	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	
<a href="#">H0341</a>		<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H0898</a>	<a href="#">H7453</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0157</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5162</a>	

ዕ  
—

ቤት። በሌሊት እጅግ ታላቅሳለች፤ እንባዋም በጉንጭዋ ላይ አለ፤ ከውሽጥዋም ሁሉ የሚያጽናናት የለም፤ ወዳጆችዋ ሁሉ ወነጀሉአት ጠላቶችም ሆኑአት።

ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	3
ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	
<a href="#">H4494</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H7230</a>	<a href="#">H6040</a>	<a href="#">H3063</a>	<a href="#">H1540</a>
				ዕ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	
				—	the-straits	-እና-በ-መካከል	-እና-ደረሳችው	-እና-አደነ	ሁሉ	
					<a href="#">H4712</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H5381</a>	<a href="#">H7291</a>	<a href="#">H3605</a>	

ጋሜል። ይሁዳ ስለ መጨነቅ ስለ ባርነት ብዛት ተማረከች፤ በአሕዛብ መካከል ተቀመጠች ዕረፍትም አላገኘችም፤ የሚያስጨንቁአት ሁሉ ተጨንቃ አገኘች።

ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	4
ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	
<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H8074</a>		<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H1097</a>	<a href="#">H0057</a>	<a href="#">H6726</a>	<a href="#">H1870</a>
				ዕ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	
				—	-ያ--እና-መራራ	እሱ	are-grieved	ደግሞ	-እና-ተቃለለ	
					<a href="#">H4751</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3013</a>	<a href="#">H1330</a>	<a href="#">H0584</a>	

ዳሌጥ። ወደ ዓመት በዓልም የሚመጣ የለምና የጽዮን መንገዶች አለቀሱ፤ በሮችዋ ሁሉ ፈርሰዋል ካህናቶችምም እየጮኹ ያለቅሳሉ፤ ደናግሎችምም ተጨነቁ እርሳም በምሬት አለች።

ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	5
ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	
<a href="#">H3013</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H7951</a>	<a href="#">H0341</a>		<a href="#">H1980</a>	<a href="#">H5768</a>	<a href="#">H6588</a>	<a href="#">H7230</a>	
				ዕ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	
				—	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	ገጥ	
					<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H1980</a>	<a href="#">H5768</a>	<a href="#">H6588</a>	<a href="#">H7230</a>	

ሄ። ስለ ኃጢአት ብዛት እግዚአብሔር አስጨንቆአታልና አስጨናቂዎች ራስ ሆኑ ጠላቶችም ተከናወነላቸው፤ ሕፃናቶች በአስጨናቂዎች ፊት ተማርከዋል።

כְּאַיִלִּים -እና-as-the-deer <a href="#">H0354</a>	שְׂרֵיָהּ አለቃ-የ <a href="#">H8269</a>	וְהִנֵּה -እና-ሆነ <a href="#">H1961</a>	הֵרָגְלָהּ her-splendor <a href="#">H1926</a>	כֹּל- ሁሉ <a href="#">H3605</a>	צִיּוֹן ጸዮን <a href="#">H6726</a>	(מִבֵּית-) ሴት-ልጅ <a href="#">H1323</a>	(בֵּית-) ሴት-ልጅ <a href="#">H1323</a>	(מִן-) -ከ- <a href="#">H3318</a>	וַיִּצְאֵם ወጣ <a href="#">H3318</a>	6
--	---	---	---	--------------------------------------	---	--	--	--	---	---

ס	רִוְרָהּ -እና-አደነ <a href="#">H7291</a>	לְפָנֶיהָ ፊት-የ <a href="#">H6440</a>	כָּח ጉልበቱ <a href="#">H3808</a>	כֹּל- አይ- <a href="#">H3808</a>	וַיִּלְכְּוּ -እና-ሄደ <a href="#">H3212</a>	מִרְעֵהָ ግህት <a href="#">H4829</a>	מִצְאֵהָ አገኘ <a href="#">H4672</a>	לֹא- አይ- <a href="#">H3808</a>
---	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--	--	--------------------------------------

ዋው። ከጸዮን ሴት ልጅ ውበት ሁሉ ወጥቶአል፤ አለቆች ማሰማርያ እንደማያገኙ ዋላዎች ሆኑ፤ ከሚያባርሩአቸው ፊት ተዳክመው ሄዱ።

אֲשֶׁר -የ- <a href="#">H4262</a>	מִמְצֵיָהּ her-precious-things <a href="#">H4262</a>	כֹּל ሁሉ <a href="#">H3605</a>	וּמְרִוּרֶיהָ and-her-wandering <a href="#">H4788</a>	עֲנִיָּהּ መከራ-የ-እኔ <a href="#">H6040</a>	יָמֶיהָ ቀናት <a href="#">H3117</a>	יְרוּשָׁלַם ኢየሩሳሌም <a href="#">H3389</a>	זָכְרָהּ -እና-እእስሳሁ <a href="#">H2142</a>	7
--	--	-------------------------------------	---	--	---	--	--	---

הָאֵימָה -እና-አየ <a href="#">H7200</a>	לָהּ — <a href="#">H5826</a>	עֲוִוָהּ -እና-ይረዳሃል <a href="#">H0369</a>	וְאֵין -እና-የለም <a href="#">H0369</a>	צָרָהּ ጠላቶችህን <a href="#">H3027</a>	בִּיד- እጅ <a href="#">H3027</a>	עֲמִי -የ-ሕዝብ <a href="#">H5307</a>	בְּנֶפֶשׁ ወደቀ <a href="#">H5307</a>	קָדְמָהּ -ከ-ምሥራቅ <a href="#">H3117</a>	מִיָּמֶיהָ ቀናት <a href="#">H3117</a>	וְהִנֵּה -እና-ሆነ <a href="#">H1961</a>
---	------------------------------------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	--	--	---

ס	מִשְׁבֹּתָהּ her-downfall <a href="#">H4868</a>	עַל- -በ <a href="#">H7832</a>	וַיִּשְׂחָקוּ they-laughed <a href="#">H7832</a>	צָרָהּ ጠላቶችህን <a href="#">H4868</a>
---	---	-------------------------------------	--	---

ዛይ። ኢየሩሳሌም በጭንቀትና በመከራ ወራት ከጥንት ጀምሮ የነበረላትን የከበረን ነገር ሁሉ አሰበች፤ ሕዝብ በአስጨናቂዎች እጅ በወደቀ ጊዜ የሚረዱትም በሌላ ጊዜ፣ አስጨናቂዎች አዩአት በመፍረስም ሳቁ።

הִוִּילְוּהָ despise-her <a href="#">H2107</a>	מִמְכַבְּרֶיהָ ከባድ <a href="#">H3513</a>	כֹּל- ሁሉ <a href="#">H3605</a>	הַתְּהִי -እና-ሆነ <a href="#">H1961</a>	לְנִיבָהּ for-impurity <a href="#">H5206</a>	בֵּן ስለዚህ <a href="#">H5206</a>	עַל- -በ <a href="#">H3389</a>	יְרוּשָׁלַם ኢየሩሳሌም <a href="#">H3389</a>	הַמִּטְהָר ኃጢአት-ሠራ <a href="#">H2398</a>	הַמִּטְהָר ኃጢአቱን <a href="#">H2399</a>	8
--	--	--------------------------------------	---	--	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	---

ס	אָרוּרָהּ ወደ-ኋላ <a href="#">H0268</a>	וַתִּשָׁב -እና-ተመለሰ <a href="#">H7725</a>	נִאֲנָתָהּ -እና-ተቃለለ <a href="#">H0584</a>	הִיא እሱ <a href="#">H1931</a>	גַּם- ደግሞ <a href="#">H1571</a>	עָרְוֹתָהּ እራቀት <a href="#">H6172</a>	וְאֵין -እና-አየ <a href="#">H7200</a>	כִּי- ምክንያቱም <a href="#">H7200</a>
---	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	--

ሐት። ኢየሩሳሌም እጅግ ኃጢአት ሠርታለች፤ ስለዚህ ረክሳለች፤ ያከብሩአት የነበሩ ሁሉ ኅፍረተ ሥጋዋን አይተዋታልና አቃላላት፤ እርሷም እየጮኸች ታለቅሳለች ወደ ኋላም ዘወር አለች።

אֵין -እና-የለም <a href="#">H0369</a>	מְבֹרָאִים wondrously <a href="#">H6382</a>	וַתִּרְדָּ -እና-ወረደ <a href="#">H3381</a>	אֶתְרִיבָהּ -በ-መጨረሻ- <a href="#">H0319</a>	זָכְרָהּ -እና-እእስሳሁ <a href="#">H2142</a>	לֹא- አይ- <a href="#">H3808</a>	בְּשִׁוְלֶיהָ የእሱ-hem <a href="#">H7757</a>	טְמֵאָה የእሱ-uncleanness <a href="#">H2932</a>	9
--	---	--	--	--	--------------------------------------	---	---	---

ס	אֲנִיבָהּ ጠላቶችህ <a href="#">H0341</a>	הַנְּדִיל -እና-አደገ <a href="#">H1431</a>	כִּי ምክንያቱም <a href="#">H6040</a>	עֲנִי መከራ-የ-እኔ <a href="#">H0853</a>	אֶת- ( ) <a href="#">H0853</a>	הַהִיא እግዚአብሔር <a href="#">H3068</a>	הָאֵין -እና-አየ <a href="#">H7200</a>	לָהּ — <a href="#">H5162</a>	מִנְּפֶשֶׁתָּ -እና-አጨናናቸው <a href="#">H5162</a>
---	---	---	---	--	--------------------------------------	--	---	------------------------------------	--

ጤት። አደፍዋ በልብስዋ ዘርፍ ነበረ፤ ፍጻሜዋን አላሰበችም፤ ስለዚህ በድንቅ ተዋርዳለች፣ የሚያጽናናትም የለም፤ አቤቱ፣ ጠላት ከፍ ከፍ ብሎአልና መከራዬን ተመልክት።

הַמִּטְהָר -እና-አየ <a href="#">H7200</a>	כִּי- ምክንያቱም <a href="#">H4261</a>	מִמְצֵיָהּ her-precious-things <a href="#">H4261</a>	כֹּל- ሁሉ <a href="#">H3605</a>	עַל- -በ <a href="#">H6566</a>	צָרָהּ ጠላቶችህን <a href="#">H6566</a>	שֶׁיִּשְׂרָף -እና-እሱ-shall-spread <a href="#">H6566</a>	וְיִרְדָּ እጅ <a href="#">H3027</a>	10
---	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	---	--	--	----

ס	לָהּ — <a href="#">H6951</a>	לְבָבָהּ -የ-ምልእት <a href="#">H0935</a>	וּבְאוּ መጣ <a href="#">H3808</a>	לֹא- አይ- <a href="#">H3808</a>	צִיּוֹן አዘ <a href="#">H6680</a>	אֲשֶׁר -የ- <a href="#">H4720</a>	מִקְדָּשָׁהּ -የ-sanctuary <a href="#">H0935</a>	בְּאוּ መጣ <a href="#">H0935</a>	גִּוְיָ -የ-ሕዝቦች <a href="#">H0935</a>
---	------------------------------------	--	--	--------------------------------------	--	--	---	---------------------------------------	---

ዮድ። አስጨናቂው በከበረ ነገርዋ ሁሉ ላይ እጁን ዘረጋ፤ ወደ ጉባኤህ እንዳይገቡ ያዘዘሃቸው አሕዛብ ወደ መቅደስዋ ሲገቡ አይታላቸው።

11 כָּל- עֲמָהּ נְאֻמָּהִים מְבַקְשִׁים לְקַח נִתְּנוּ מִחֲמוּדֵיהֶם] (מִחֲמוּדֵיהֶם) בְּאֶבֶר  
 11 U- - - - - - - - - -  
 H0400 H4261 H4262 H5414 H3899 H1245 H0584 H3605

לְהַשִּׁיב נֶפֶשׁ רָאָה יְהִנֵּהּ וְהִטְּוּהָ כִּי תִיַּיֵּת זֹלְלָהּ: ס  
 - - - - - - - - - -  
 H1961 H5027 H3068 H7200 H5315 H7725

11: ከፍ፡ ሕዝብዎ ሁሉ እየጮኹ ያለቅሳሉ እንጀራም ይፈልጋሉ፤ ሰውነታቸውን ለማበርታት የከበረ ሀብታቸውን ስለ መብል ሰጥተዋል፤ አቤቱ፣ ተኩሳቀሩህሁና እይ፣ ተመልከትም፡፡

12 לְוָא אֲלֵיכֶם כָּל- עֲבָרֵי דְרָרָה תְּכִיטוּ וְרָאִינוּ אִם- יֵשׁ מִכְּאוּבַי כְּמִכְּאוּבֵי  
 12 - - - - - - - - - -  
 H4341 H4341 H3426 H7200 H5027 H1870 H3605 H0413 H3808

אֲשָׁר עוֹלָלָ לִי אֲשָׁר הוֹנְהָ אֲשָׁר יְהִיָּה בְּיָוֵם תְּהִוֶּה אִם- יֵשׁ מִחֲמוּדֵיהֶם: ס  
 - - - - - - - - - -  
 H0639 H2740 H3117 H3068 H3013

12: ለሜድ፡ እናንተ መንገድ አለፊዎች ሁሉ፣ በእናንተ ዘንድ ምንም የለምን? እግዚአብሔር በጽኑ ቍጣው ቀን እኔን እንዳስጨነቀበት በእኔ ላይ እንደ ተደረገው እንደ እኔ መከራ የሚመስል መከራ እንዳለ ተመልከቱ፡ እዩ፡፡

13 מִמְּרוֹם שְׁחַח- אֵשׁ בְּעֵצְמֹתַי וַיִּרְדְּנָהּ פָּרַשׁ רְשֵׁתַי לְרִגְלֵי  
 13 From-on-high - - - - - - - - - -  
 H7272 H7568 H6566 H6106 H0784 H7971 H4791

הַשִּׁיבֵנִי אֲחֹרַי נִתְּנִי שְׁמֵמָה כָּל- תִּיָּהּ: ס  
 - - - - - - - - - -  
 H1739 H3117 H3605 H8076 H5414 H0268 H7725

13: ሜም፡ ከላይ እሳትን ወደ አጥንቴ ሰደደ በረታችበትም፤ ለእግራ ወጥመድ ዘረጋ ወደ ጓላም መለሰኝ፣ አጠፋኝም ቀኑንም ሁሉ አደከመኝ፡፡

14 נִשְׁקָד עַל פְּשָׁעֵי בִידֵי וְיִשְׁתַּדְּנֵן עֵלַי צְוֹאֲרֵי עֵלַי וְהִכְשִׁיל  
 14 Bound - - - - - - - - - -  
 H3782 H5927 H8276 H3027 H6588 H5923 H8244

כְּהִי נִתְּנִי אֲדֹנָי בִּידֵי לֹא- אוֹכַל קוּם: ס  
 - - - - - - - - - -  
 H3201 H3808 H3027 H0136 H5414

14: ዩን፡ የኃጢአቶቼ ቀንበር በእጄ ተይዛለች፤ ታስረው በእንጉቴ ላይ ወጥተዋል፤ ጉልበቴን አደከመኝ፡፡ ጌታ በፊታቸው እቆም ዘንድ በማልችላቸው እጅ አሳልፎ ሰጠኝ፡፡

15 סִלָּהּ כָּל- וְאֲבִירַי אֲדֹנָי בְּקַרְבֵּי קָרָא עָלַי מוֹעֵד לְשֹׁבֵר  
 15 He-rejected - - - - - - - - - -  
 H7665 H4150 H7121 H7130 H0136 H0047 H3605

בַּחֲוִירַי נָתַן רְגְלֵי אֲדֹנָי לְבַתְּוִלֶּתַי בַּת- יְהוּדָה: ס  
 - - - - - - - - - -  
 H3063 H1323 H1330 H0136 H1869 H1660 H0970

15: ሳምኬት፡ ጌታ ኃያላዮቼን ሁሉ ከውስጤ አስወገዳቸው፤ ጉልማሶቼን ያደቅቅ ዘንድ ጉባኤን ጠራብኝ፤ ጌታ ድንግሊቱን የይሁዳን ልጅ በመጥመቁ ያንደሚረገጥ አድርጎ ረገጣት፡፡

16  
 -ל- 16  
 וְאֵלֶּה 16  
 אֲנִי 16  
 בּוֹכֵהָ 16  
 וַעֲנִי 16  
 עֵינַי 16  
 הִרְדָּה 16  
 מִיָּמַי 16  
 קָרָה 16  
 מִמֶּנִּי 16

נְבִיב 16  
 מְנַחֵם 16  
 מְשִׁיב 16  
 הָיָה 16  
 בָּנִי 16  
 שׁוֹמְמִים 16  
 כִּי 16  
 נָבֵר 16

אֲנִי : 16  
 מִלֵּאֲפִיקָא 16  
 16

16:: የሚያገናኝ ነፍሴንም የሚያበረታት ከእኔ ርቆአልና ስለዚህ አለቅሳለሁ፤ ዓይኔ፣ ዓይኔ ወጋ ያፈሰሳል። ጠላት በርትቶአልና ልጆቼ ጠፍተዋል።

17  
 ያֶעֱקֹב 17  
 יְהוָה 17  
 צָהָר 17  
 הִלֵּךְ 17  
 מְנַחֵם 17  
 אֵין 17  
 בִּינְיָה 17  
 צִוִּי 17  
 פָּרְשָׁה 17

סְבִיבִי 17  
 צָרִי 17  
 הֵיטָה 17  
 יְרוּשָׁלַם 17  
 לְנִדְהָ 17  
 בִּינְיָה : 17  
 ס — 17

17:: ጽዮን እጅዋን ዘረጋች፤ የሚያገናኙት የለም፤ እግዚአብሔር በያዕቆብ ዙሪያ ያሉትን እንዲያስጨንቁት አዘዘ፤ ኢየሩሳሌም በመካከላቸው እንደ ርኩሶ ነገር ሆናለች።

18  
 צָרִי 18  
 הוּא 18  
 יְהוָה 18  
 כִּי 18  
 פִּיהוּ 18  
 מְרִיתִי 18  
 שְׂמֵעִי 18  
 אֲנִי 18  
 כָּל- 18  
 |עַמִּים| 18

הַעֲמִים) 18  
 וְרָאִי 18  
 מְכַאֲבִי 18  
 בְּתוֹלְתִי 18  
 וּבַחֲוָרִי 18  
 הַלְכוּ 18  
 בְּשָׂבִי : 18  
 ס — 18

18:: በአፋ ነገር ላይ ዓመፀ አድርጌአለሁና እግዚአብሔር ዳድቅ ነው። እናንተ አሕዛብ ሁሉ፣ እባካችሁ፣ ስሙ መከራዬንም ተመልከቱ፤ ደናግሎቼና ጎ-በዛዛቱ ተማርኩሁ ሄዱ።

19  
 קָרָאתִי 19  
 לְמִאֲהָבִי 19  
 הַמָּה 19  
 רְמוֹנֵי 19  
 כִּתְנִי 19  
 וְזִקְנִי 19  
 בְּעֵיר 19  
 גִּנְעִי 19  
 כִּי 19  
 בְּקִשְׁוִי 19  
 אֲכַל 19

לָמוּ 19  
 וַיִּשְׁיבוּ 19  
 אֶת- 19  
 נַפְשָׁם : 19  
 ס — 19

19:: ውሸሞቼን ጠራሁ እነርሱም አታለሉኝ፤ ካህናቶቼና ሸማግሌዎቼ ሰውነታቸውን ያበረቱ ዘንድ መብል ሲፈልጉ በከተማ ውስጥ ሞቱ።

20  
 רָאִה 20  
 יְהוָה 20  
 קִי 20  
 צָר 20  
 לִי 20  
 מַעַן 20  
 מְרִמְרוֹ 20  
 דָּהָה 20  
 לְבִי 20

בְּקִרְבִּי 20  
 כִּי 20  
 מָרוּ 20  
 מְרִיתִי 20  
 מִתְּוִן 20  
 שְׂכָלְהָ 20  
 קָרָב 20  
 בְּבֵית 20  
 כְּמוֹת : 20

ס —

20:: አቤቱ፣ ተጨንቄአለሁና፣ አንጅጅም ታውኩብኛልና ተመልከት፤ ዓመፀን ፈጽሞ አድርጌአለሁና ልቤ በውስጤ ተገላበጠብኝ፤ በሜዳ ሰይፍ ልጆቼን አጠፋ በቤትም ሞት አለ።

רַעֲתִי	שְׁמֹעוּ	אֵיכִי	כֹּל-	לִי	מִנְחָם	אֵין	אֲנִי	נִאֲנַחַהּ	כִּי	שְׁמֹעוּ	21
ክፉ	ሰማ	ጠላቶችህ	ሁሉ	—	-እና-አጩናናቸው	-እና-የለም	እኔ	-እና-ተቃለለ	ምክንያቱም	ሰማ	
	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H0341</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H5162</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H0584</a>		<a href="#">H8085</a>	

ס	כְּמוֹנֵי:	וְיִהְיוּ	קִרְאָתָּ	יֹם-	הַבָּאָתָּ	עֲשִׂיתָ	אַתָּה	כִּי	שְׁשׁוּ
—	-እና-እንደ	-እና-ሆነ	-እና-ጠራ	ቀናት	መጣ	አደረገ	አንተ	ምክንያቱም	ደስ-አለው
	<a href="#">H3644</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H0935</a>				<a href="#">H7797</a>

ሳን። እኔ እየጮኸሁ እንደማለቅስ ሰምተዋል፤ የሚያጽናናኝ የለም፤ ጠላቶቼ ሁሉ ስለ መከራዬ ሰምተዋል፤ አንተ አድርገኸዋልና ደስ አላቸው፤ ስለ እርሱ የተናገርኸውን ቀን ታመጣለህ እነርሱም እንደ እኔ ይሆናሉ።

עַל	לִי	עוֹלָלְתָּ	כְּאֲשֶׁר	לְמוֹ	וְעוֹלָלְ	לְפָנַי	רַעֲתָם	כֹּל-	תְּבֹא	22
-በ	—	እኔ-dealt-harshly	-እንደ	—	እኔ-dealt-harshly	ፊት-የ	ክፉ	ሁሉ	መጣ	
						<a href="#">H6440</a>		<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0935</a>	

פ	דְּוִי:	וְלִבִּי	אֲנַחֲתִי	רַבּוֹת	כִּי-	פִּשְׁעֵי	כֹּל-
—	is-faint	ልብ	my-groans	ብዙ	ምክንያቱም	እመ፡-9	ሁሉ
	<a href="#">H1742</a>		<a href="#">H0585</a>			<a href="#">H6588</a>	<a href="#">H3605</a>

ታው። ልቅሶዬ እጅግ ነው፣ ልቤም ደክሞአልና ክፋታቸው ሁሉ ወደ ፊትህ ይደረስ። ስለ ኃጢአቴ ሁሉ እንዳደረግህብኝ አድርግላቸው።